



እርዳታ ያስፈልግዎታል? ልንረዳዎ ዝግጁ ነን።

የደንበኛ አገልግሎት ማዕከል - ለፍላጎቶችዎ ግልጋሎት ለማግኘት በስልክ ወይም በአካል የመጀመሪያ ግንኙነት የሚያደርጉበት ቦታ። በስልክ ቁጥር 703-228-1300 ይደውሉልን ወይም ወደ 2100 Washington Blvd. አንደኛ ፎቅ, Arlington, VA 22204 በአካል ይምጡ።

የማህበረሰብና መኖሪያ ቤት ድጋፍ - አገልግሎቶቹ የኪራይ ድጋፍ ፕሮግራሞችና መፈናቀልን መከላከያ አገልግሎቶችን፣ አገልግሎቶችን ከመቆረጥ ለመከላከል የሚሰጥ የአገልግሎት ክፍያ እገዛን እና የህክምና/መድሀኒት ክፍያዎችን ያጠቃልላሉ። እባክዎ አገልግሎቶቹ ብቁነት ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን ይወቁ።

የስራ ቅጥር አገልግሎቶች - የስራ ዝግጅት መረጃ ማግኘት፣ የሙያ ምዘና ድጋፍ፣ ኮምፒውተሮችና ፕሪንቲሮች፣ የማይክሮሶፍት ወርድና ኤክሴል ተጨማሪ ትምህርት፣ የሙያ ዝግጅት አውደ ጥናቶች እና ያሉ ስራዎችን በ<https://jobboard.arlingtonva.us/> ፍለጋዎች።

የስራተኛ ሀይል ስልጠና - "ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች የእንግሊዘኛ" መማሪያ ክፍለ ጊዜዎች እና የሌሎች የስራ ስልጠና ፕሮግራሞች የትምህርት ዕድሎች።

የመኖሪያ ቤት አልባና መጠለያ አገልግሎቶች - መኖሪያ ቤት አጥ ለሆኑ የአርሊንግተን ነዋሪ ግለሰቦችና ቤተሰቦች የሚሰጥ አስተማማኝ መጠለያ።

Medicaid - ብቁ ለሆኑ በሁሉም የዕድሜ ደረጃዎች ላይ ለሚገኙ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው አዋቂዎች የሚሰጥ የጤና መድን ዋስትና።

የገሪህ ስቴት የግብር እጭታ - ዕድሜያቸው 65 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ ወይም ቋሚ አካል ጉዳት ላለባቸው ከዝቅተኛ እስከ መካከለኛ ገቢ ያላቸው የቤት ባለቤቶች የሚሰጡ የግብር እጭታ ነጻ ማድረጊያዎችና ልዩነቶች።

የማህበረሰብ ተደራሽነት ፕሮግራም - በማህበረሰቡ ውስጥ የተለያዩ አገልግሎቶች የሆኑት ድጋፍ ያቀርባል። ዝግጅቶቹና ክፍለ ጊዜዎቹ ለአዲስ መጪዎች ተከታታይ ከመሆናቸውም በተጨማሪ በማህበረሰብ ፍላጎቶች ላይ የተመሰረቱ ቀጣይነት ያላቸው አገልግሎቶች ይቀርባሉ። የተደራሽነት ሙያተኞቹ የተለያዩ ባህሎች የሚያውቁና የተለያዩ ቋንቋዎች ተናጋሪዎች ከመሆናቸውም በተጨማሪ ለአርሊንግተን ነዋሪዎች በተለያዩ አጋጆች ላይ እርዳታ በማድረግ ልምድ ያላቸው ናቸው። ስራተኞች ወደ ምግብና ዳይፐርና ባንኮች፣ የማመልከቻ ድጋፍ እና የክብር መዝገብ አገልግሎቶች ይመራሉ።

የማህበረሰብ ድጋፍ - የአጭር ጊዜ እና/ወይም ጊዜያዊ ፍላጎቶችን ለመደገፍ የሚሰጡ የማህበረሰብ ሴኔቲ ኔት ፕሮግራሞች ሲሆኑ የምግብ ድጋፍን፣ የምግብ ድጋፍን፣ የአገልግሎት ክፍያ ድጋፍን፣ የህክምና እንክብካቤና የህጻናት እንክብካቤን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ። ፕሮግራሞቹ ለህጻን፣ ቤተሰቦችና ግለሰቦች ድጋፍ ያደርጋሉ። ሁሉም የማህበረሰብ ድጋፍ ፕሮግራሞች የገንዘብ እና የገንዘብ ያልሆኑ የብቁነት መመሪያዎች አሏቸው። በአካል በ2100 Washington Blvd., Arlington, VA, <https://www.commonhelp.virginia.gov> በመገኘት ወይም በ 855-635-4370 ያመልክቱ።

የተጨማሪ ምግብ ድጋፍ ፕሮግራም (SNAP) - ለምግብ መግዣ የሚሰጥ የገንዘብ ድጋፍ።

እርዳታ ለሚሹ ቤተሰቦች የሚደረግ ጊዜያዊ ድጋፍ (TANF) - ገቢያቸው የልጆቻቸውን ፍላጎቶች ለማሟላት በጣም ዝቅተኛ ለሆነባቸው ቤተሰቦች የሚደረግ የገንዘብ ድጋፍ።

ተጨማሪ ይወቁ

የአርሊንግተን የሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ
2100 Washington Blvd.,
Arlington VA 22204
www.arlingtonva.us/dhs

መኪና ማቆሚያ

ለDHS ጎብኚዎ በSequoia Plaza ነጻ የጋራጅ ውስጥ የመኪና ማቆሚያ (ሰማያዊ ደረጃ) ቦታ ይሰጣል። ጋራጅ ሙሉ ከሆነ የመንገድ ላይ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ይጠቀማሉ።

የመኪና-ነጻ ጸትራንስፖርት አማራጮች:

ART 42, ART 45, ART 77

ስልክ፦

703-228-1300

703-228-1398 TTY

የአርሊንግተን ካውንቲ ተፈጻሚ የፌዴራል የፍትህ ብሔር ሕጎችን ከማከበሩም በተጨማሪ ዘርን፣ ቀለምን፣ ብሄራዊ ማንነትን፣ ዕድሜን፣ አካል ጉዳትን ወይም ጾታን መሰረት አድርጎ መድልዎ አያደርግም። የቋንቋ አገልግሎቶች በጥያቄ ይቀርባሉ።



ARLINGTON VIRGINIA
Human Services